


የአሞ ኩራዝ ቁጥር 1 ስኳር ፋብሪካ የማሸነፊያ የመጨረሻ ፍተሻ አጠናቀቀ

በከላሊ ደሳለኝ 02-23-17

ማስተካከያን ይመለከታል፡ ውድ አንባቢያን ሆይ ከሁለት ቀናት በፊት በተለቀቀው በዚህ የዜና ዘገባ ውስጥ የተቀመጠው የፕሮጀክት ዋጋ የነበረኝን የመረጃ እጦት በሚከተለው መልኩ መስተካከሉን እየጠየቅኩኝ መረጃው በመጨረሻ አንቀፅ ላይ መቀመጡን ከይቅርታ ጋር እገልጻለሁ፡፡

የብረታ ብረትና ኢንጂነሪንግ ኮርፖሬሽንና የስኳር ኮርፖሬሽን ቦርድ አመራሮች እንዲሁም የሁለቱም ኮርፖሬሽኖች ኃላፊዎች በአሞ ስኳር ፋብሪካዎች ፕሮጀክት የመስክ ምልከታ ባደረጉበት ወቅት አሞ ኩራዝ ቁጥር አንድ ስኳር ፋብሪካ ሙሉ የማሸነፊያ ፍተሻውን ማጠናቀቁንና በተያዘው በጀት ዓመት ወደ ምርት እንደሚገባ አረጋግጠዋል፡፡



የብኢኮ ቦርድ ሰብሳቢና የመከላከያ ሚኒስትሩ አቶ ሲራጅ ፈርጌሳ ፕሮጀክቱ በተቀመጠለት አቅጣጫ መሰረት እየተፈፀመ እንደሚገኝ ጠቅሰው ሀገር በቀል የቴክኖሎጂ አቅሞች ከመገንባት አንፃር ትልቅ ውጤት አምጥቷል ብለዋል፡፡ ሚኒስትሩ አክለውም ግንባታው የበርካታ የሀገር ውስጥ አምራቾች ቅንጅታዊ ስራ የታየበትና ከሞላ ጎደል በኢትዮጵያውያን ባለሙያዎች የተከናወነ መሆኑ ከፍተኛ የቴክኖሎጂ ሽግግር የተፈጠረበት ነው ሲሉ ተናግረዋል፡፡

የስኳር ኮርፖሬሽን ቦርድ ሰብሳቢና የኢንዱስትሪ ሚኒስትሩ አቶ አህመድ አብተው በበኩላቸው አሞ ኩራዝ ቁጥር አንድ ስኳር ፋብሪካ ሌሎች የገነቡት ፋብሪካ ተቀብሎ ከማንቀሳቀሱና ከማስተዳደር ወጥተን የራሳችን ፋብሪካ ፈጥረን ለማስተዳደር የበቃነበት ታሪካዊ ፍጻሜ ነው ብለዋል፡፡ ከፋብሪካው ዲዛይን የአዋጭነት ጥናት አንስቶ፣ የኢኮኖሚኖች ዝርዝር ዲዛይንና ፕሮዳክሽን፣ የፋብሪካሽንና የስቲል ስትራክቸር ስራዎች እንዲሁም የማሸነፊያ ተከላና ሲቪል ግንባታዎች በሀገር ውስጥ ተቋራጭ

ብኢኮ መገንባት መቻላቸው የተሰማቸውን ደስታ የገለጹት ሚኒስትሩ ባደረጉት ምልክታ ፋብሪካው ወደ ምርት ለመግባት የሚያስፈልጉት ቅድመ-ሁኔታዎች በጥሩ ሁኔታ ማጠናቀቁን አረጋግጠናል ብለዋል።



በተጨማሪም ፕሮጀክቱ ከተደረገለት የዲዛይን ማሻሻያ (አፕቲማይዜሽን) አንጻር መጠናቀቅ ከነበረት ጊዜ በትንሹም ቢሆን መዘግየቱ ምክንያታዊ መሆኑን ያብራሩት አቶ አህመድ የሳይቱ ርቀትና በአካባቢው በቂ የመሰረተ ልማት ዝርጋታ አለመኖር በአፈፃፀም ላይ ተፅእኖ አሳድረዋል ብለዋል።

ፋብሪካው በተደረገለት የዲዛይን ማሻሻያ በቀን ከ10 ሺህ ቶን ወደ 12 ሺህ ቶን ስኳር አገዳ የመፍጨት አቅም እንዲኖረው፤ የሚያነጨው የኤሌክትሪክ ኃይል ከ40 ሜጋ ዋት ወደ 45 ሜጋ ዋት ከፍ እንዲል መደረጉንና በዚህ መሰረት ግንባታው መጠናቀቁን የፕሮጀክቱ ስራ አስኪያጅ ኮ/ል የሃንሰ ትኬሳ ገልጸዋል። ከአንድ ወር በኋላ አገዳ በመፍጨት የምርት ሙከራ ስራ እንደሚያከናውን የጠቀሱት ስራ አስኪያጁ ፋብሪካው በተያዘው በጀት ዓመት በሙሉ ወደ ምርት ይገባል ብለዋል።

ማስተካከያን ይመለከታል።



በአካባቢው የተሟላ መሰረተ ልማት አለመኖር ከፕሮጀክቱ ሳይቱ ርቀት ጋር በተያያዘ የግንባታው ግብአቶችና የፋብሪካው ከባድ አካላት ለማጓጓዝ የተራዘመ ጊዜ መውሰዱ እና በግንባታው ላይ እንዲሳተፍ የተደረጉ የሀገር ውስጥ ሳብ - ኮንትራክተሮች አቅም ማነስ በግንባታ ወቅት ያጋጠሙ ማነቆዎች እንደነበሩ ስራ አስኪያጅ ተናግረዋል።

በ470ሺህ ስኩዌር ያረፈው የአም ኩራዝ ቁጥር አንድ ስኳር ፋብሪካ በሀገር ውስጥ አቅም የተገነባ የመጀመሪያ ስኳር ፋብሪካ ነው። ግንባታውም በብረታ ብረትና ኢንጂነሪንግ ኮርፖሬሽን በመከናወን ላይ ሲሆን የምርት ሙከራውን ካጠናቀቁ በኋላ ለኢ.ፌ.ዴ.ሪ ስኳር ኮርፖሬሽን ይተላለፋል።

ፋብሪካው 235 ሚሊዮን USD ወጪ የወጣበት ሲሆን ይህም በዓለም አቀፍ ተወዳዳሪዎች ከቀረበው አነስተኛ ዋጋ በከፍተኛ ደረጃ ያነሰ እንደሆነ ተጠቅሷል።